

# የኮርስ የቤት ስራ - ሁለተኛ ደረጃ

የትምህርት ሂደቱ ዋናው ማእከል ተማሪው ነው። በመሆኑም ተማሪዎች በራሳቸው ሂደት ኋላፊነት መውሰድ እንዳለባቸው ይጠበቃል። እነርሱ ከአስተማሪዎችና ከጎደኞቻቸው ጋር በመተባበር ይሰራሉ እንዲሁም ከክፍል ውስጥ ስራዎችን እና ውይይቶች አስተዋፆ ያደርጋሉ። የተሰጣቸውን ስራዎች በሙሉ አስተማሪው በሚያዘው መሰረት፣ በተሰጠው የጊዜ ገደብ እና የመመዘኛ መስፈርት መሰረት ያጠናቅቃሉ። በተጨማሪም ስራቸውን ይከፈላሉ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተሰጠው ደረጃ እና የሚጠበቀው ውጤት ያልተገኘ ከሆነ። የዚህ ሂደት አካል የራሳቸውን እድገት ለውጥ በመከታተል በየጊዜው የሚሰጡ የፈተና ውጤቶችና የመጨረሻውን ውጤት ጭምር በመከታተል ተማሪዎች ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ አጠቃላይ የሚፈልገውን የመመዘኛ ደረጃ ላይ ለመድረስ በግል የሚታየውን የእድገት ለውጥ ለመረዳት።

የሚሰጣቸውን መረጃ ዝም ብለው ተቀባይ ከሚሆኑ ይልቅ ተማሪዎች ትርጉም እንዲኖረው ራሳቸው እንዲረዱ በማድረግ የሚያጠኑት ትምህርት ምንነት - የትምህርት ይዘቱን በሚገባ መረዳታቸውን ለማረጋገጥ የጠለቀ ይዘት ያለውን ጥያቄዎችን በመጠይቅ ጭምር እንዲረዱ ማድረግ ። በተቻለ መጠን ተማሪዎች ስለሚማሩት ርዕስ የመተንተን እና የጠለቀ አመለካከት እንዲኖራቸው ይታሰባል።

በክፍል ውስጥ ተማሪዎች ብቃትና ኋላፊነት ማሳየት፣ በራሳቸው የትምህርት ሂደት በተከታታይ ንቁ እና ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳላቸው ያረጋግጣሉ። በዚህ ቁርጠኝነት መሰረት ተማሪዎች ሲመረቁ በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የኮሌጅ ዝግጁነት አምስት ተፈላጊ ችሎታ መስኮች ፣ የተወሰነበ ይዘት ያለው ንባብ መረዳት፣ በሚመሩት የትምህርት ይዘት ፅሁፍ ማዘጋጀት፣ በሚከታተሉት የትምህርት መስክ ትንተና ፣ የመረጃ ትንተና ትርጉም እና ውጤታማ የሆነ የንግግር እና የማዳመጥ ችሎታ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል።

የኮርስ የቤት ስራ በክፍል ውስጥ እና በመኖሪያ ቤት መካከል ጥሩ የመገናኛ መስመር ነው። የአንድ ፕሮግራም ወይም ኮርስ ጥራት መለኪያ መስፈሪት በተማሪዎች የሚከናወነው ስራ ጥራት ነው። ጥሩ የሆነ ፕሮግራም የኮርስ የቤት ስራ በት/ቤት እና በመኖሪያ ቤት ያለው የትብብር ግንኙነት ያጠነክራል ዘላቂነት ያላቸውን ውጤቶች ለተማሪው እና ለእርሱ/እርሷ ቤተሰብ ጭምር ። ከዚህ በተጨማሪ የኮርስ የቤት ስራ በራስ የማሰብን በማሳደግ ፣ በራስ መመራትን እና በራስን የመምራት በማስተማር ጠቃሚ መሳሪያ ነው። ለተማሪው መልካም የስራ ልምድ እንዲኖረው በመርዳት፣ እና ጊዜን በአግባቡ ጊዜን በመጠቀም ተማሪው ያግዛል።

## ለኮርስ የቤት ስራ መመሪያዎች፤

1. የሚዘጋጅውን የቤት ስራ ተማሪዎች በሚገባ ለመስራት ስለሚያስፈልገው አስተማሪዎች የማስተዋወቂያ ገለጻ እና ስለሚያስፈልገው እውቀት ዝርዝር መግለጫ ከሰጡ በኋላ አስተማሪዎች የቤት ስራውን ይሰጣሉ።
2. አስተማሪዎች የሚያዘጋጁት የቤት ስራ መዘጋጀት የሚኖርበት ከሰራው የሚጠበቀውና ዓለማው በተማሪዎች በግልፅ የሚታወቅ መሆን ይኖርበታል።
3. የቤት ስራ፣ የንባብ የቤት ስራ አንድ ቁም ነገር ሊኖረው ይገባል እንዲሁም የኮርስ ከሚፈለገው ክህሎት እውቀትና ከኮርስ ደረጃ ጋር የተጣመረ መሆን አለበት ። በተለይም የኮርስ ስራ ማገልገል ያለበት በፖሊሲው IFA( የምዘና እና ግምገማ) እና ደንቦች ላይ በተቀመጠው መሰረት የተማሪውን እድገት መመዘን ይኖርበታል።
4. አስተማሪዎች የቤት ስራውን በሚሰጡበት ወቅት ተማሪዎች አስፈላጊ ሪሶርስ ማቴሪያሎች ማግኘት መቻላቸውና የትምህርት አሰጣጥ አላማውን ያገናዘበ መሆኑን አስተማሪዎች ማጤን ይኖርባቸዋል።
5. አስተማሪዎች የተማሪውን ስራዎችን ወዲያውኑ መገምገም ይኖርባቸዋል እንዲሁም የማሻሻያ ሃሳብ ወዲያውኑ ለተማሪው መስጠት ይኖርባቸዋል። አስተማሪዎችን ጥረትና ብቃትን እውቅና መስጠት ይኖርባቸዋል።
6. ተማሪው በተከታታይ የተሰጠውን ስራ የማይጨርስ ከሆነ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ መጣር አለባቸው። አስተማሪዎች ተማሪዎች የተሰጣቸውን ስራ አይሰሩም በሚል እምነት የቤት ስራ ከመስጠት መቆጠብ የለባቸውም።
7. አስተማሪዎች ከመጠን በላይ የሆነ የቤት ስራ መስጠት አይገባቸውም።
8. አስተማሪዎች ለመቅጣት በሚል ሃሳብ የቤት ስራ መስጠት አይገባቸውም።
9. አስተማሪዎችና አስተዳዳሪዎች ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለባቸው ለወላጅ/አሳዳጊ በማሳወቅ የትምህርት ቤት አስተዳደር የቤት ስራ ፖሊሲ እና የእነሱን ድጋፍ ለማግኘት ።

የፀደቀው፤ ጃንዋሪ 9፣ 1997  
 የተሻሻለው፤ ጁላይ 1፣ 2005  
 የተሻሻለው፤ ሜይ 9፣ 2013  
 የተሻሻለው፤ ጁን 11፣ 2015

የህግ ማጣቀሻ፤

የ1950 የሽርጂኒያ ህግ እንደተሻሻለው § 22.1-78

የቃላት መፍቻ፤

IFA፤ ምዘና እና ግምገማ

IFA-R፤ ምዘና እና ግምገማ ደንቦች